

እንደገና ስለመክፈት ሞንትጎመሪ



ሰኔ (ጁን) 19፣ 2020 ከ5 pm ጀምሮ

ለሞንትጎመሪ ካውንቲ የሕዝብ መዋኛ ገንዳዎች ጊዜያዊ መመሪያ

እንደ ደረጃ 2 አካል ሆኖ በደረጃ 3 የመስፋፋት የመዋኛ ገንዳዎች በካውንቲው ሥራ አስፈጻሚ እና የሜሪላንድ አገረ ገዢ ትዕዛዞች የአጠቃቀም ገደቦች መሠረት ለመክፈት ይፈቀድላቸዋል ። እነዚህ መመሪያዎች ደህንነታቸው ከተጠበቁ ጤናማ አሰራሮች ጋር በሚጣጣም መልኩ አጥፊነታቸው እንደገና መክፈትን ለማቀድ እንዲረዱቸው በቅድሚያ እየተሰጡ ናቸው ።

የደረጃ 2 መመሪያዎች

- ▶ ሁሉም የቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ የመዋኛ ገንዳዎች በጤና እና በሰብአዊ አገልግሎት ፈቃድ እና ቁጥጥር አገልግሎት ደንብ አንዴ ከተመረመሩ እና ከፀደቁ በኋላ እንደገና ሊከፈቱ ይችላሉ ።
- ▶ ሁሉም ሙቅ ገንዳዎች ፤ የሚንጠጫረቁበት ወይም የሚረጨው ፓዶች ፣ የሚንጠጫረቁበት ገንዳዎች እና ሰነፍ የወንዝ መዋኛዎች (ሌዚ ሪቨር ፑልስ) እስከ ደረጃ 3 ድረስ እንደተዘጉ መቆየት አለባቸው ።
- ▶ የውጭ የመዋኛ ገንዳዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ማህበራዊ ርቀት ተጠብቆ በገንዳው ዳርቻ ዙሪያ የሚገኙትን ከፍተኛውን የሰዎች ቁጥር ከወሰኑ በኋላ የቤት ውስጥ (ኢን ዶር) መዋኛ ገንዳዎች ሊከፈቱ ይችላሉ ። (የውሃ ገንዳውን ወለል በ36 ከፍሎ= ማለትም 374 ሰዎች) ። ይህ በዋና ደንበኞች መካከል የስድስት ጫማ መለያዎችን ያረጋግጣል
- ▶ የመዋኛ ዙር መስመሮች አንድ በውሃ ውስጥ ያለ ደንበኛ ብቻ በተራ ሊጠቀምባቸው ይችላሉ።
- ▶ የመዋኛ ገንዳው ለዙር ዋና ብቻ ክፍት ከሆነ፣ የታጠረ መዝጊያ ባለው መዋኛ በአንድ ጊዜ የሚፈቀደው ከፍተኛ የሰው ቁጥር ባለው የዙር መስመር ልክ ሲወሰን በተጨማሪም በየዙር መስመሩ አንድ ተጨማሪ ሰው እስከ ደረጃ 3 ድረስ ይወሰናል ።



- ▶ ገንዳዎች ሁለቱንም ክፍት የውሃ ቦታዎች እና የዙር መስመሮችን በአንድ ጊዜ ለመያዝ ከወሰኑ፣ በገንዳው በተከለለ ቦታ ውስጥ የሚፈቀደው ከፍተኛ ቁጥር ለተከፈተው የውሃ ወለል የተገደበው እስከ ደረጃ 3 ድረስ ብቻ ነው። ((በዋና ስፍራው ያሉ የሰዎችን ቁጥር በመገደብ የውሃ ውስጥ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ክፍሎችን እና የዙር ዋናን በአንድ ጊዜ ማካሄድ ያስችላል)።
- ▶ ቀደም ሲል የታቀዱና የጸደቁት መዋኛ ገንዳዎች ብቻ የዙር ዋና ሊኖራቸው ይችላል።
- ▶ ከደንበኞች ጋር የሚገናኙ ሰራተኞች ወይም ሌሎች ሰራተኞች የፊት ሽፋን መልበስ ይኖርባቸዋል።
- ▶ ደንበኞች ከቤተሰቦቻቸው ውጭ ከ ሰራተኞች ወይም ከሌሎች ግለሰቦች ጋር በሚገናኙበት ጊዜ የፊት ሽፋን ማድረግ ይኖርባቸዋል።
- ▶ በተቋሙ ውስጥ በደንበኞች ወይም በቤተሰብ ቡድኖች መካከል አካላዊ ርቀት መስፈርቶችን ይተግብሩ። ግለሰቦች ወይም የቤተሰብ ቡድኖች በመቆሚያ ወይም በመቀመጫ ስፍራ ቢያንስ 6 ጫማ ርቀት ላይ እንዲቆዩ ለማድረግ የዴኩን አቀማመጥ ይለውጡ። ስብሰባዎች ወይም ዝግጅቶች አይኖሩም።
- ▶ የመዋኛ ገንዳ ውስጥ ዘለላ(ዳይቪንግ) በሚደረግበት ወይም የመዋኛ መንሸራተቻ ቦርድ አካባቢ ተራ የመያዝ ሰልፍ እንዲመሰረት የሚጠበቅበት ቦታ ፣ በወረፋ መስመር ላይ ያሉት ደንበኞች ቢያንስ የስድስት ጫማ ርቀት እንዲኖራቸው ለማረጋገጥ በ (ሳይኔጅ)ምልክት ፣ በቴፕ ወይም በሌላ መንገድ ያድርጉ። አቀማመጡ ድንገተኛ አደጋን ለማዳን ገንዳው የሚያስፈልገውን አራት ጫማ ያልተዋቀረ መዋኛ ስፍራውን የከበበው (ዴክ)ወለል ላይ እንቅፋት እንዳይሆን ፣ እንዲሁም በመዋኛ ገንዳ ዴክ ላይ ፣ መሬቱ ላይ እና በገንዳው ውስጥ ያሉ ሌሎች ደንበኞች ሁሉ ከወረፋው ቢያንስ ስድስት ጫማ ርቀት ላይ መሆናቸውን ያረጋግጡ።



የእንደገና መከፈት አካሄዳችን